

በፍራንክፈርት ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሊብያ በግፍ ለተገደሉ ኢትዮጵያውያን አስመልክተው ውይይትና የህልና ፀሎት አድርገዋል፤

በፕሮግራሙ የመክፈቻ ገጣጣ ያደረጉት በፍራንክፈርት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ቆንስል ጄኔራል አቶ ምህረታኦብ ሙሉጌታ በሊብያ ISIS በመባል በሚታወቀው አክራሪ ፣አሸባሪና ኢ-ሰብአዊ ቡድን በንፁሃን ኢትዮጵያውያን ዜጎች ላይ ሚያዚያ 12 ቀን 2007 ዓ.ም.የፈፀመውን አስቃቂና ግፍ የተሞላበት የግድያ ወንጀል መሰማቱን ተከትሎ መላው የአገራችን ህዝብና መንግስት በጥልቅ ሀዘን ውስጥ እንደሚገኙ እና የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ መሰረት በዜጎቻችን ላይ የደረሰውን የግፍ ግድያ የተሰማውን መሪ ሀዘን ገልጾና ቡድኑን አወግዞ ከሚያዚያ 14 ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት ቀናት ብሄራዊ የሀዘን ቀን እንዲሆን በወሰነው መሰረት የቆንስላ ፅህፈት ቤቱ ሰንደቅ አላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ መደረጉንና በፅህፈት ቤቱ የሀዘን መግለጫ በክ ተዘጋጅቶ በርካታ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብና የአገሪቱ ባለስልጣናት ድርጊቱን በማውገዝ የተሰማቸውን ሀዘን እንደገለፁ ጠቅሰው፤



ይህ ራሱን ISIS ብሎ የሚጠራው አሸባሪና ሰው በላ ቡድን በሊብያ በሰደት ይኖሩ የነበሩ ዜጎቻችን ላይ የፈፀመው አስከፊና አስቃቂ የጭካኔ ተግባር ለዘበናት በአገራችን ውስጥ ሙስሊሞችና ክርስትያኖች መካከል የቆየውን ተቻችሎና አብሮ የመኖር ባህል በማድፈስ ቅራኔ ለመፍጠር ሆነ ተብሎ የተፈፀመ ሴራ ቢሆንም እኛ እስከ ምናውቀው ድረስ የእስልምና ሀይማኖት መቻቻል፣መከባበር እና አብሮ በሰላም መኖርን የሚሰብክ እንጂ ነብስ አጥፋ የሚል አስተምህሮ የለውምብለዋል።በተጨማሪም ቆንስል ጄኔራሉ እንዳሉት ይህንን ድርጊት የሚያስተምረን ዜጎች መንግስት በፈጠረው ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው በሀገር ስርተው የመለወጥ ባህልን እንዲያገለብቱና ስደትን ቢቃኝ እንዲሉ ነው።ምክንያቱም በርካታ ወጣቶች በዚህ እድል በአገራቸው መለወጥ እንደሚቻል በተግባር ያሳዩ በመሆኑ።



በመድረኩ የተሳተፉ የተለያዩ የሀይማኖት አባቶችም ይህንን ጉዳይ በምንም መልኩ ሀይማኖታዊ ይዘት ሊኖረው እንደማይችልና ከሰብአዊ አስተሳሰብ በእጅጉ ያፈነገጠ መሆኑን ገልጸው፣ ለኢትዮጵያውያን በጠቅላላ ለቤተሰቦቻቸው ደግሞ በተለይ ልባዊ መፅናናትን እንዲያገኙ በመጸለይ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል ።





በተጨማሪም ኮሚኒቲውን በመወከል ንግግር ያደረጉት በዕራብ ጀርመን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ መላኩ አልማው እንደገለጹት ድርጊቱ እጅግ አስከፊና ለአእምሮ የሚከብድ መሆኑን ጠቅሰውና በጉዳዩ ላይ የግብፁን ፓትርያርክ ያሉትን በንባብ መልክ በማሰማት እንዲሁም የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በመግለፅ ለቤተሰቦቻቸው መርጃ የሚሆን ገንዘብ ከቆንሰላ ፅህፈት ቤት ጋር በመተባበር በጀርመን አገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በማሰባሰብ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።

ለበለጠ መረጃ ይህንን ሊንክ ይጠቀሙ http://youtu.be/SY7_esrWVOc